

አንጋፋው የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ

ማ/ቴክ አለምሽት ለገሰ



ማ/ቴክ አለምሽት ለገሰ - ሲያትል ዋሽንግተን

አውሮፕላን ላይ ወጥተን ፣ በረን ፣ ተመልሰን በሰላም ስናርፍ እጄይታ የማይሰማን የለንም ። ይህ ሲሆን ታዲያ አንዳንዴ ጭብጨባም የታከለበት ምስጋና የምናቀርበው ለፓይሎቱ ነው ። አግባብም ይመስለኛል ። ይሁን እንጂ አውሮፕላናችን በሰላም ተነስቶ በሰላም ለማረፊያ ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ሌሎች ሰዎችም አሉ ። እኛ የማናያቸው፣ እንሱ ግን በንቃት የሚያዩን ። ኤየር ትራፊክ ኮንትሮሎች ።

ከነዚህ ሰዎች መሃከል ማስተር ቴክኒሻን አለምሽት ለገሰ አንዱ ነው ። አንድ አራተኛ የሚሆን ዕድሜውን ያሳለፈው በግምት ሶስት መቶ ጫማ ርቀት ባለ ማማ ላይ ይህንን ስራ ሲሰራ ነው ።

አለምሽት አየር ኃይል የተቀጠረው በእግሩ ሄዶ ነው ማለት ይቻላል ። እንደ ሌሎቹ

የደብረዘይት ልጆች ሁሉ። ሐረር ሜዳ የጎረቤት ያህል ቅርብ ነዋ ። ልጅነቱን ያሳለፈው አውሮፕላን በቅርብ ርቀት ሲነሳና ሲያርፍ እያየ ነው ። እናም አየር ኃይል ሆኖ አውሮፕላን ማበረር ማለም የጀመረው ገና ስምንተኛ ከፍል እያለ ነበር ። ሕልሙ በከፊልም ቢሆን ዕውን ሆኗል ።

በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1971 ላይ እዚያው ደብረዘይት ልዕልት ተናኘ ወርቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መመዘኛውን አሟልቶ ለፓይሎትነት ተመለመለ ። ያን ጊዜ የሚኖረው ከአጎቱ ከማስተር ዋራንት ኦፊሰር ከበደ ማም ጋር ነበር ። የክብር ዘበኛ አባል የነበሩት አባቱ ኮሎኔል ደገፉ በላቸው እንኳን በትምህርቱ እንዲገፉ ነበር ሃሳባቸው ። ይሁን እንጂ አለምሽት በልጅነት ሕልሙ ጸና ።

ሰላሳ ሶስት ዕድሜዎች የቀለም ፈተናውንና የጤና ምርመራውን አጠናቀው አስመራ ይገባሉ ። መሰረታዊ የሆነውን ወታደራዊ ትምህርት ለሶስት ወራት ለመከታተል ። ከዚያም ለቅድሚያ በረራ ትምህርት ድሬደዋ ። ከነዚህ ውስጥ ከአስመራ ተስፋዲዮን ፣ ከጎንደር ሙላቱ ለምለምና አላሃዲ አብዲ ፣ ከጎጃም ታደሰ ሙሉነህ ፣ ከአሰላ ነጋ ኃይሌንና ሌሎችንም አለምሽት አሁንም ያስታውሳል።

ድሬደዋ ላይ ለአንድ ዓመት ያህል የመጀመሪያ በረራቸውን ሲጨርሱ የቀሩት አስራ ሶስት ብቻ ናቸው። ቀጥሎም በቲ-22 ኤ እና ዲ ላይ ሁለተኛ ደረጃ የበረራ ስልጠናቸውን ለአንድ ዓመት ከወሰዱ በኋላ ዘጠኝ ሆነው ወደ ደብረዘይት ከተመለሱት ውስጥ አለምሽት አንዱ ነበር። የአለምሽት ሕልም በግማሽ የቀረው ከዚህ በኋላ ነበር።

ደብረዘይት እደተመለሰ ከኮማንደሩ ጋር አለመግባባት ይፈጠራል። ያም ከበረራ ሙያው ላይ ለአንድ ለመጨረሻ ጊዜ እንዲሰናበት ምክንያት ሆነ። ይሁን እንጂ ወደ ሌላ ወደሚወደው ሙያ እንዲሄድም መንገዱን ጠርጎለታል። ከበረራ እንደተሰናበተ አየር ኃይል ወደ አዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ለሶሻል ሳይንስ ትምህርት ቢልከውም ትምህርቱን ጀምሮ ያቋርጥና አዲስ አበባ ውስጥ ኢንተርናሽናል ሲቪል አቪዬሽን (አይሲዩ) የአንድ ዓመት ኮርስ ይወስዳል። በኤይር ኮንትራልነት ሙያም ሰልጥኖ ይመረቃል። ይህ የሆነው በኛ አቆጣጠር 1975 ላይ ነው።

ሐረር ሜዳ በዚህ ሙያ ለአምስት ዓመታት ከሰራ በኋላም ሌላ የትምህርት ዕድል ይገጥመውና ወደ ቀድሞ ሶቪዬት ሕብረት ይጓዛል። እዚያም ፍሩንዚ ሚሊተሪ አካዳሚ ውስጥ ለአንድ ዓመት ያህል የሰርቪሊያንስ ፊዳር ሙያ ያጠናል። ከዚያ ከተመለሰ በኋላ የሄደው ድሬደዋ ነው። አስራ አምስት ዓመት ሙሉ ከድሬደዋ አልወጣም።

አለምሽት የሶማሌ ጦርነትን የተከታተለው ከመሬት በግምት ሶስት መቶ ጨማር ቀት ላይ ሆኖ የድሬደዋ ከተማንና ዙሪያውን ከስር እየቃኘ ነው። ጦርነቱ ሲጀመርም ፣ ሲጠናቀቅም እዚያው ማማው (ታወር) ላይ ነበር። የመጀመሪያው የሶማሌ ጦር ላውንቸር ድሬደዋ ላይ ሲያርፍ በዓይኑ በብረቱ ተመልክቷል። የጦላት ጦር ታንኮች ደሬደዋ አውሮፕላን ማረፊያ ራን ዌይ ላይ መድፍ ሲተኩሱ አይቷል።

ዛሬ ከአርባ ዓመት በኋላም ያንን ጊዜ የትናንትን ያህል ያስታውሳል። የሶማሌ አውሮፕላኖችን መትተው የጣሉ በራሪዎች ክንፋቸውን ከፍና ዝቅ አያደረጉ ለማረፍ ሲመጡ ደስታ እያፍነከነከው በሰላም አሳርፏቸዋል። ክፉ ገጥሟቸው እሄዱበት የቀሩትን እያሰበም ልቡ በሐዘን ይምቷል።

የታወር ማን ስራ የእናት ዕኩል ነው። እናት ከቤት የወጡ ልጆቿ እስኪመለሱ ደጃፍ ቆማ ታነጋለች። ተስፋ ሳትቆርጥ። ክፉ እንዳይነካቸው አምላኪን እየተማጸነች።

አለምሽትን ከመጥፎ ቀኖቹ አንዱን ንገረኝ አልኩት። ከአንድም ሶስቱን አጫወተኝ። በዚያ ጦርነት ያለ ዕረፍት ተመላልሰው ከሚበሩት መሃከል ጄኔራል አሸናፊና ጄኔራል ለገሰ (በአሁኑ ማዕረጋቸው) አብረው ለግዳጅ ወጥተው ጄኔራል ለገሰ ሳይመለሱ ይቀራሉ። ያን ጊዜ አለምሽት ማማው ላይ ነበርና እጅግ አዝኗል። ጄኔራሉ አስተማሪውም ነበሩና ሐዘኑን አክብሯል። ከሎኔል ባጫ ሁንዴ የተመታ አውሮፕላኑን

ፎርስ ላንድ ሲያደርግ አለምሸት ስራው ላይ ነበርና ይህንንም ያስታውሳል ። ዛሬ በሕይወት የሌለው ይህ ጀግና የዛን ዕለት የፈጸመው ተግባር አስደንቆታል ። ሌላው መጥፎ ገጠመኝ ሻለቃ ዳዊት አልዊት-3ን ይዞ ቆቃ ግድብ ውስጥ የገባበት ቀን ነው ጓደኛው ነበር ። አየር ላይ ውጥቶ ሳይመለስ የቀረ ዕለት ጥቅርቅርቅ አብረው በልተዋል። ሳይጠቅሰው የማያልፈው ነገር እንዳለ የነገረኝ በዚህ ርዕስ ላይ ውይይታችንን እንዳገባደድን ነበር ። ምን ነበር አልኩት ። ሳይሳካ በቀረው መፈንቅለ መንግስት ያጣናቸው ሰዎች ነገር አሁንም ድረስ የሚያስቆጩውና የሚያበሳጩው ጉዳይ ነው ። ጄኔራል ፋንታንና ጄኔራል አምሐን የመሰሉ ሃገር ሊመሩ የሚችሉ ሰዎችን በዚያ ጊዜ ማጣታችን የእግር እሳት ያህል ይሰማዋል ። የማይተኩ ሰዎች ናቸውና ይህ የበዙዎች ሰሜት ለመሆኑ እርግጥ ነው። አለምሸት አየር ኃይልን ይወዳል ። አለቆቹንም እንዲሁ ። በአይር ኃይል አባልነቱም ይኮራል ። ይህ ሁሉ አዲስ አልሆነብኝም ። በጦርነቱ ወቅት እንቅልፍ አጥቶ ማማው ላይ ውሎ ያደረበትን ቀናትም የሚያነሳው በደግ ነው ። በደግ ሊያነሳው የማይፈልገው ነገር ግን አለ ። ከስራው ገበታ ላይ እየጠሩ ንቃት ውሳኔ ይሉት የነበሩ ካድሬዎችና ደህንነቶች ላይ ቂም አዝሏል ። ያበሳጩኝ ነበር ነው ያለኝ ። እነሱም በወቅቱ ቂም ቋጥረውበት ደብረዘይት በግዞት መልክ ያለስራ አንድ ዓመት አስቀምጠውት እንደነበረ ነው የነገረኝ።

ወደኋላ ላይ አለምሸት ሕልሙን ለመቋጩት ዕድል አግኝቶ ነበር ። ደብረዘይት እያለ ጄኔራል አምሐን ዘንድ አቤት ብሎ ። እሳቸውም በጎ ፈቃዳቸውን ሰጥተውት ድሬደዋ ሄዶ ጥቅሎ ሊመጣ ሲዘጋጅ ነው ኢሕአዲግ አዲስ አበባ የገባው ። ዛሬ አለምሸት ዋሽንግተን ሲያትል ይኖራል ። እንዴት እዚህ እንደደረሰም አጭውቶኛል ። ከድሬደዋ አዲስ አበባ ገብቶ ፓስፖርት ያወጣና ኬኒያና ፈረንሳይ መግቢያ ቪዛም ያስመታል ። ማንነቱን ሸሸጎ ። ከዚያም ኬኒያ ገብቶ ለወራት ያህል ከቆየ በኋላ ወደ ፈረንሳይ ይጓዛል ። እዚያም ጥቂት ቆይቶ ወደ ተስፋይቱ ሃገር ወደ አሜሪካ መጥቶ ዋሽንግተን ዲሲ ያርፋል ። ሰነባብቶም አሁን ቤቱ ወደሚለው ሲያትል ይሄድና ይቀመጣል ።

አለምሸት ምንም እንኳን በታክሲ ስራው ላይ እያለ አደጋ አጋጥሞት የአካል ጉዳት ቢደርስበትም እግዜርን አያማርርም ። ተመስገን እያለ ነው ። ሶስት ጎረምሶችም አድርሷል ። ባለቤቱ በስራ ምክንያት አውሮፓ ተመላላሳለች ። ጊዜ አጥሮኝ የአለምሸትን ጨዋታ ሳልጠግብ ነው ያቋረጥኩት ። እሱም የሚያውቀውን ሁሉ ለመናገር ዕድሉን ያገኘ አይመስለኝም ። መጨረሻ ላይ ግን ሳይጠቅሰው የማያልፍ ታሪኩን አሳጥሮ ነግሮኛል ። ዓለምሸት በስፖርቱ መስክም አየር ኃይልን ወክሎ ተሰልፏል ። በእግር ኳስ በሉት በሩጫ ። በሃገር አቅፍ ውድድሮች ላይም ተካፍሏል ። አለምሸት የሚያውቀውን ሰው ሁሉ የሚጠራው በቁልምጫ መሆኑን ታዝቤያለሁ ። ማንንም የማያርቅ አይነት ለስላሳ

አቀራርብ አለው ። የአንደበት ትህትና
የማንንም ስሜት ያማልላልና እኔም ይህ
እንደተሰማኝ አልሸጋችሁም ።

=====///
=====